

ደመ ከልቡ አማራ ዛሬም የአማራን ደም ጠጥታ በማትጠግበው ጉራፈርዳ!!!

አገዛዙ ብዙ ጊዜ በአዘጋጃቸው አሸባሪዎች በአማራ ላይ የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ ማስፈጸም ሲፈልግ ምን ያደርጋል ከጨፍጭፊዎቹ ወገን አንድ ሰው ገሎ ይጥልና ወዲያው አማራን ያስጨፈጭፋል። "መንሥኤው ምንድን ነው?" ተብሎ ሲጠየቅ ሰው ተገሎ መገኘቱ እንደሆነ ይነገራል። ይህንንም ግድያ አማራዎቹ የፈጸሙት ግድያ እንደሆነና የተፈጸመባቸው ጥቃትም የበቀል እርምጃ እንደሆነ ተደርጎ ግንዛቤ ሊያዝ በሚያስችል ደረጃ በሚዲያ ይስተጋባል። አገዛዙ ከዚህ ዘዴ ውጭ ሌላ ዘዴ የሌለው እስኪመስል ድረስ አማራን ማስጨፍጨፍ ሲፈልግ በአብዛኛው የሚጠቀመው ዘዴ ይህንን ነው!!!

እነኝህ በየስፍራው የሰቆቃ ሕይዎት እየገፉና በአሸባሪ እየተጨፈጨፉ ያሉ ወገኖቻችን ግን እንኳንና ግድያ ሊፈጽሙ ይቅርና በእነዚህ ስፍራዎች በእጃቸው ስንጥር እንኳ ይዘው መንቀሳቀስ የማይችሉና ማንም በፈለገው ሰዓት እቤታቸው እየገባ ሲዘርፋቸው፣ ከብቶቻቸውን ነድተው ሲወስዱባቸው፣ የተለያዩ ፈጽሞ የማይቻል ግፍና በደል ሲፈጽሙባቸው ቃል እንኳ የመተንፈስ መብት ተነፍገው ከባርነት እጅግ በከፋ ሕይዎት ውስጥ ሆነው የሚኖሩ ናቸው!!!

ይህ ሰሞኑን በጉራፈርዳ የተፈጸመው ጭፍጨፋ የተፈጸመው እሁድ ዕለት ነው። ይህንን ጭፍጨፋ በሰዓቱ እንዳንሰማ አገዛዙ በመከላከያ በተባለው የአሸባሪዎች አጋር ኃይሉ የጥቃት ስለባ ወገኖቻችንን "በቃ አካባቢውን ተቆጣጥረንዎል ሥጋት የለም!" በማለት ወደ የትም እንዳይንቀሳቀሱ በማድረግ ከኢትዮጵያ ሕዝብ ጋር ያላቸውን ግንኙነት አቋርጦት በመቆየቱ በሰዓቱ ልንሰማው ሳንችል ቀርተናል!!!

ለነገሩ በሰዓቱ ብንሰማስ ምን እንዳናመጣ ነው??? እኛ እኮ የቁም እሬሳዎች እኮነን። ይህንንም ስለሚያውቅ ነው አገዛዙ ያለምንም ጭንቀትና የተጠያቂነት ስሜት ቦታ እየቀያየረ በመላ ሀገሪቱ ያለውን አማራ እያሰሰ በፈለገው ቦታ በፈለገበት ሰዓት እያስጨፈጨፈ ያለው!!!

የሚገርመው ነገር ደግሞ ጭፍጨፋውን ያስፈጽምና ሲያበቃ "ኃላፊነቱን አልተወጣም!" እንዳይባልና ፍትሕ የሰጠ ለመምሰል በዚህ የፋና ዘገባ ላይ እንደምትመለከቱት የተወሰኑ ሰዎችን ይጠቃቅስና "ጥቃቱን በመፈጸም የተጠረጠሩ በቁጥጥር ስር ዋሉ!" የሚል ዜና ይለቃል!!! ከጥቂት ቀናት በኋላ ግን እነዚያ "በቁጥጥር ስር ዋሉ!" የተባሉት ግለሰቦች ከእስር ይፈቱና በሌላ ጊዜ ሌላ ጭፍጨፋ እንዲፈጽሙ ያደርጋቸዋል!!!

በ30 ዓመት የዘመነ ወያኔ/ኢሕአዴግ አገዛዝ እስከዛሬ ድረስ በአማራ ላይ ጭፍጨፋ ከፈጸሙ ከእነዚህ በየጊዜው በአማራ ላይ የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ ከሚፈጽሙት አገዛዙ ከሚያሰማራቸው አሸባሪዎች ውስጥ አንድም ሰው እንኳ ቢሆን በፈጸመው ወንጀል ተፈርዶበት ወገኑ የወረደ የለም። ማሰብ አንችልም እንጅ ይህ አማራን ከየስፍራው የማፈናቀልና የመግደል ፕሮጀክት የራሱ የአገዛዙ በሆነበት ሁኔታ እንዴት ነው አገዛዙ የሚያሰማራቸው አሸባሪዎች ሕግፊት ቀርበው ፍርዳቸውን ሊያገኙ የሚችሉት???

በቃ የአማራ ደም ደመ ከልብ ሆኖ ቀረ ማለት ነው??? በቃ አማራ እንደ አቢደ ውሻ የትም በማንም መገደሉን የሚያስቆምለት ልጅና ወገን የለውም ማለት ነው???

ቆይ እንጅ በአማራ ላይ የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ በተፈጸመ ቁጥር እየወጡ "ይህንን የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ ለተባበሩት መንግሥታት ድርጅት እናመለክታለን፤ እናስታውቃለን!" የሚሉን ግለሰቦች እንቅስቃሴ የት ደረሰች?? ዶ/ር ፍስሐ መሐሪ የተባለ ሰው፣ አቶ አባንግ ሜቶ የተባለ ሰው ምን ብለውን ነበር??? ምን ነው ታዲያ የደረሱበትን ደረጃ ሳያሳውቁን የውኃ ሽታ ሆነው ቀሩ??? ነው ወይስ እኛን ለማዘናጋት የተላኩ የአገዛዙ ቅጥረኞች ናቸው ማለት ነው እነዚህ ግለሰቦች???

ይህንን ተጣራጥሬ ባለፈው ለማመሆኑ እንዲመቻቸው ሀጫሉ የተባለን አሸባሪ እራሳቸው ገለው ሲያበቁ አስከትለው በወገኖቻችን ላይ በፈጸሙት የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ ጊዜ አቶ አባንግ ሜቶ የተባለ ሰው የተፈጸሙበትን የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋ ለተባበሩት መንግሥታት ድርጅት እንደሚያስታውቅ ወይም ከስ እንደሚያቀርብ ሲገልጽ ከዚህ ቀደምም ዶ/ር ፍስሐ መሐሪ የተባለ ሰው እንዲህ ብሎ አውርቶ የውኃ ሽታ ሆኖ የቀረ መሆኑን በማውሳት "አቶ አባንግ እንደተናገረው የሚያደርግ ከሆነ መልካም ነው። አቶ አባንግ አመለከተም አላመለከተ ነገርየው እኛን ለማዘናጋት ሆን ተብሎ የሚሠራ ሥራ ሊሆን ስለሚችል ተደማጭነት ያላቸው በተለያዩ ዓለም አቀፍ ድርጅቶችና ተቋማት ያላቸው የአማራ ምሁራን በግልም ይሁን በቡድን 'ይመለከተዋል!' ለምትሉት ዓለም አቀፍ ተቋም ሁሉ አመልክቱልን እባካቸው??? ለወገናቸው ለዚህ ቀን ካልሆናቸው ለሌላ ለምንም ቀን ልትሆኑ አትችሉምና አደራ!" ብየ አጥብቄ አሳሰቤ ነበረ!!!

ያልኩት አልቀረም ይሄው እስከአሁን ምንም ያየነውም ሆነ የሰማነው ነገር የለም። አገዛዙም ፈጽሞ በማን አለብኝነትና ቅንጣት ታክል የተጠያቂነት ስሜት በሌለበት መልኩ የዘር ማጥፋት ጭፍጨፋውን በአንድ ቦታ ሲሰለቸው ወደሌላ ቦታ እየቀየረ መጨፍጨፍ ማስጨፍጨፍን በምታዩት መልኩ ያለ እረፍት ተያይዞታል!!!

አሁን ታዲያ አማራ ልጅ ወልጃለሁ ይላል??? አሁን ታዲያ እነዚያ ከአማራ የወጡ ምሁራን "አማራ ነን!" ወይም "እኛን ያፈራ ለዚህ ያደረሰ ወገን አለን!" ብለው ያወራሉ??? ለመሆኑ እነዚህ በመላው ዓለም ያሉ የአማራ ምሁራን በትክክል የሚሠራ፣ የሚያስብ፣ የሚያገናዝብ ጭንቅላት አላቸው ወይ??? ምን እየተኪያሎ እንደሆነስ ይገባቸዋል ወይ??? መቼ ነው ለወገናቸው የሚደርሱት??? አማራ ተጨፍጭፎ ሲያልቅ ነው ወይ የሚነቁትና የሚደርሱት??? እጅግ በጣም አይገርሙም???

የዓለም አቀፍ ማኅበረሰብ የፈለገውን ፍርድ ይስጥ። ሲፈልግ "ደግ አደረጉ እንኳን ፈጅቻህ!" ይበል። እኛ ግን ፍትሕ በነፈጉን ላይ ሁሉ በታሪክም በእግዚአብሔርም ፊት እናስፈርድባቸው ዘንድ ክሳቸንን ማቅረብና የሚጠበቅብንን ያህል መጮህ የለብንም ወይ??? ሻረ እባካቸው እናንተ ሰዎች እጅግ ቢረፍድም እንኳን ንቁ እና የምትችሉትን ሁሉ አድርጉ??? ተዉ እባቸው ተዉ???

ብአዴንና ቅጥረኛ ድርጅቶቹ በያላቸውበት እያሰሱ ያጠመዷቸው ይህንን እንዳታደርጉ ነውና እባካቸው ከእነሱ ጋር የሚያስተሳስራቸውን ገመድ ሁሉ በጣጥሳቸው በመውጣት በግልም ሆነ በቡድን እየሆናቸው ይህንን ግዴታቸውን ተወጡ!!! ጊዜ የለም ፍጠኑ!!!

ሠዓሊ አምሳሉ ገ/ኪዳን አርጋው
22.10.2020